



ሞረሽ ወጌ የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ)
Moresh Wegenie Amara Organization (MWAO)

Website: www.moreshwegenie.org E-mail: infoandpr@moreshwegenie.org

ትግላችን ትውልድ ተሻጋሪ ነው። የዐማራው መደራጀት የጎልወናው እና የማገነቱ መሠረት ነው።

Our struggle is trans-generation. Amara's organization is the basis of its existence and identity.

ሞረሽ ወጌ የዐማራ ድርጅት

እሁድ መስከረም ፳፭ ቀን ፪ሺህ፲፩ ዓ.ም.

ቅጽ ፯ቁጥር ፲፭

ችግሩን ያልተቀበለ ስብስብ ለዐማራ ዋና የመፍትሔ አካል አይሆንም!

አሁን በቅርብ ቀናት በሃገረ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ከተማ ተመሥርቶ ራሱን ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት (Global Amhara Coalition) በሚል ስም የተሰየመው ድርጅት መስከረም 18 ቀን 2019 እንደ አውሮጳውያን አቆጣጠር የድርጅቱን ምሥረታ አስመልክቶ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ማወጣው መግለጫ (ሙሉ ይዘቱን ለማንበብ ይህን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ <https://www.satenaw.com/press-statement-global-amhara-coalition-gac/>) የተለያዩ የዐማራ ድርጅቶች ስብስብ መሆኑን ጠቅሶ፤ የእኛ ድርጅት ሞረሽ ወጌ የዐማራ ድርጅት (ሞወዐድ) የዚህ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት አንዱ አባል እና አካል እንደሆነ በመግለጫው መጥቀሱን ተምልክተነዋል።

ጉዳዩ ለደርጅታችን በጣም እንግዳ ነው። በዚህ ስብስብ ውስጥ እንደሌለንበት በግልጽ እየታወቀ ጠንካራው እና ግንባር ቀደም የዐማራው ድርጅታችን ስም ለርካሽ ፖለቲካ ትርፍ ሲባል በመግለጫው ላይ መጠቀሱ በጣም አስገርሞናል። ይህ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት ድርጅታዊ ቅርጽ ሳይሆን በስብስብ መልክ በነበረበት ወቅት ሁኔታዎችን በመከታተል በምናገኛቸው መረጃዎች ከዚህ ስብስብ ጀርባ የተሰለፉትን እና ያሉትን ጸረ-ዐማራ ኃይሎች ካየን በኋላ፤ ከአንድ ወር በፊት ረብዕ ነሐሴ 15 ቀን 2011 ዓ/ም (August 21, 2019) ድርጅታችን ሞረሽ ወጌ ባወጣው ወቅታዊ መግለጫ (ሙሉ ይዘቱን ለማንበብ ይህን ማስፈንጠሪያ ይጫኑ <http://www.ethiopatriots.com/pdf/MWAO-IPR-PRESS-STATEMENT.pdf>) ስብስቡ በማር የተቀባ አደገኛ መርዝ መሆኑን በአጽኖት በመግለጽ በሃገር ቤትና በውጭ ሃገራት የሚኖሩ የዐማራ ተወላጆችን አስቀድሞ አደገኛነቱ አስጠንቅቋል፤ ስብስቡን የሚያደራጁ እና የሚመሩ ግለሰቦች ለሌላ ኃይል መጠቀሚያ ከምሆን እንዲቆጠቡ በጥብቅ አሳስቦ ነበር። ይኸን በተመልከተ ከወጣነው መግለጫ በጥቂቱ ለምጥቀስ ያህል።

“ ዋናው ዓላማ፣ በውጭ ሃገራት ለሚኖረው ዐ ማራ ተወላጆች የተቆረቆሩ መስለው በአንድ የዐማራ ድርጅት አዋቅረው በዘዴ የኢዜማ ቅጥያ ለማድረግና በእጅ አዙር በዶ/ር ኮሎኔል አብይ አህመድ ቁጥጥር ሥር ለማስገባት ነው። ስለዚህ በስሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ እና በአውስትራሊያና ኒውዜላንድ የምትኖሩ የዐማራ ተወላጆች ይህን መሰሪ ተንኮል ተግዝባችሁ በዚህ ማር በተቀባ አደገኛ መርዝ ወጥመድ ውስጥ እንዳትገቡ በጥብቅ እናሳስባለን።”

“ ይኸን በማር የተቀባ የመርዝ ተንኮል ያልገባችሁና በቅንነት በማየት ዐማራው እንዲደራጅ ብላችሁ ዐማራው በውጭ ሃገራት ተደራጅቶ አንድ ዓለም-አቀፍ ድርጅት መመሥረት አለበት ብላችሁ በየቦታው ስልክ እየደወላችሁ በቴሌኮንፈረስ ስብሰባዎች የምትጠሩ ከዚህ ተግባር እንደትቆጠቡ በዐማራ ሕዝብ ስም በጥብቅ እንጠይቃለን።”

ቀደም ሲል፣ በመግለጫችን ለስብስቡ አደራጆች እና መሪዎች ያደረግነው ወገናዊ ጥሪ ስሜ ጀሮ አላገኘም። ስለዚህ፤ ለምን በጉዳዩ ላይ ግፍተው ድርጅት ፈጠሩ? በእውነት ለዐማራው ተቆርቋረው ነው ወይስ ሳያውቁት መጠቀሚያ ሆነው?

፤ኛ/ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት አደራጆች እና መሪዎችን ከኋላ ሆኖ የሚያሸከረክራቸው እና የሚዘውራቸው የፀረ-ዐማራው ግንቦት 7 ውላጅ የሆነው የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፓርቲ (ኢዜማ) ብሎ እራሱን የሚጠራው ድርጅት አመራሮች ናቸው። ፀረ-ዐማራው ኢዜማን መሪዎች ደግሞ የሚቆጣጠሩቸው እና መመሪያ የሚሰጣቸው የለየለት ፀረ-ዐማራው ኮሎኔል ዶ/ር አብይ አህመድ ነው። የኢዜማ መሪዎች የኮሎኔል ዶ/ር አብይ የቤት አሸከሮች እና ተላላኪዎች ናቸው።

ችግሩን ያልተቀበለ ስብሰብ ለዐማራ ዋና የመፍትሔ አካል አይሆንም!

2ኛ/ የትግራይ ሕዝብ ነጻ-አውጭ ግንባር (ትሕነግ) በዐማራው ወገኖችን ላይ የሚያካሂደውን የዘር ጭፍጨፋና የዘር ማጽዳት ወንጀል ለዓለም ህብረተሰብ ለማሳወቅ፤ ድምጽ ለሌለው ዐማራ ወገኖችን ድምጽ ለመሆን ግንባር ቀደም የዐማራ ድርጅት ለማቋቋም የዛሬ 7 ዓመት መስከረም 26 እና 27 ቀን 2005 ዓ/ም (October 6 and 7, 2012) በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ፣ ሃገረ አሜሪካ በተካሄደው የ2 ቀናት የሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅትን (ሞወዐድ) መሥራች ጉባኤ ላይ የዛሬዎቹ ዓለም አቀፍ የዐማራ ህብረት ተቀዳሚ አደራጆችና መሪዎች ተጋብዘው በዚህ የሞረሽ መሥራች ጉባኤ ከተካፈሉ በኋላ፤ ሞረሽን እንዲቀላቀሉና የምድር ሲኦል ለሚኖረው ዐማራው ወገኖቻቸው ድምጽ እንዲሆኑ ቢጠየቁ የሰጡት መልስ ከእነርሱ የማይጠበቅ በጣም የሚያስደነግጥ እና ልብ የሚያደማ ነበር። ምንድን ነበር ያሉት? እንጠቅሳለን።

“ ባጣም ዝቅ ብለን በጎሳ ደረጃ በዐማራነት እንደራጅም። ደረጃችን አይፈቅድም። ደረጃችን የሚፈቅደው በኢትዮጵያዊነት መደራጀት ብቻ ነው። “

ትላንት የካዲት ዐማራነት እንዴት ዛሬ አገኙት? ዐማራነት እኮ ብዙ ሽህ ዓመት የነበረ፤ ዛሬም ያለ፤ ነገም የሚኖር፤ በአጠቃላይ ዐማራነት ዝንተ ዓለም ነው። ለዚህ ነው፣ ወደር የማይገኝላቸው ትንታግ የዐማራ ወጣቶች በዐማራነታቸው ኮርተው “ዝንተ ዓለም ዐማራ” የሚል ዐማራነትን ከፍታ ላይ የሚያስቀምጥ መፈክር አንግበው ለወገኖቻቸው ዐማራው እስከ ድም ጠብታ ድረስ የሚታገሉት።

በአጠቃላይ፣ በሕግ የተቋቋመን አንድ ድርጅት ባልተካፈለበት ጉባኤ ትካፍሏል ብሎ ስሙን መጥራት ወይም በፅሁፍ ማሰፈር፤ በአጠቃላይ ባልተገኘበት ስብሰባ ተገኝቷል ብሎ ስሙን ማንሳት ወይም መጻፍ ከብሩን መንካት እንደሆነ እየገለጸን፤ ለወደፊቱም፣ ማንኛውም ድርጅት ከእንዲህ ዓይነት ሥነ-ምግባር የጎደለው አሰራር እና ተግባር እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳስባለን።

አንድ ዐማራ ለሁሉም ዐማራ
ሁሉም ዐማራ ለአንድ ዐማራ!
የዐማራው ሕዝብ ጎልውናና ማንነት በጀግና ልጆቹ ይከበራል!
ጀግናው አሳምነው ጽጌ የትግላችንን ቀንዷል ነው!
ፈለገ አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!

